

## የሴቶች ግርዛት፤ ወንጀል በአውስትራሊያ

የሴቶች ግርዛት በዓለም 48 በላይ በሆኑ አገሮች ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች ልምድ የቀጠለ ሲሆን፡ ሆኖ በአውስትራሊያ ወንጀል ነው

እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በግንቦት ወር 2006 May 2014 የኒው ሳውዝ ዌልስ የሕግ ምክር ቤቱ ስለ ግርዛት አፈጻጸም ባሳለፈው የማሻሻያ ደንብ መሰረት ምንኛውም ሰው ግርዛት ሲያካሂድ ከትገኘ ቅጣቱ 21 ዓመት እስራት ይወሰንበታል

የኒው ሳውዝ ዌልስ የሕግ ክፍሉ፡ ግርዛት ወንጀል ስለሆነ በወንጀለኛ አንቀጽ መሰረት

\*ግርዛትን በሴት ልጅ፤ ሕፃን ወይም ሴት

\*ሴት ሕፃን ልጅን ወይም ሴትን ከኒው ሳውዝ ዌልስ ውጭ ለግርዛት መውሰድ

\*ለማንም ግርዛቱን እንዲያካሂድ መክፈል

\*ግርዛቱ እንዲደረግ ምክር መስጠት

በ January 2<sup>nd</sup>, 2014 አንድ ኢንዶኔዥያዊ አባት ማንሊ ፍርድ ቤት ተከሶ ቀርቧ ክሱ የተመሰረተበት ሕፃን ሴት ልጁን ውጭ አገር ወስዶ አስገርዞ ስለመጣ

የተለየ ምክንያት በ 24<sup>th</sup> May ጡረታ የወጣች ነርስ ከእስላም ሃይማኖት የሆነች ኢማም እንዲሁም እናት ከንዑስ የሕንድ ሕብረተሰብ በሲድኒ የሚኖሩ አንዲት ሕፃን ሴት ልጅን ግርዛት በማካሄድ ለፍርድ ቀርባ ተፈርዶታል

አራቱ የግርዛት ዓይነቶች እንደሚከተሉት ናቸው

1. የልጅቷን ብልት ልምቡጡን ቂንጥሯን ቀንጥብ አድርጎ መቁረጥ (Clitoridectomy)
  2. በከፊል ወይም በአጠቃላይ ቂንጥሯን መቁረጥ (Excision)
  3. የሴቲቷን ቂንጥር በከፊል ወይም በአጠቃላይ ቆርጦ ጠባብ ቀዳዳ ለሸንትና ለወር አበባ በመተው መስፋት (Infibulation)
  4. ያልተተነተነ ወይም ያልተዘረዘረ (Unclassified)
- .የሴቲቱን ብልት መብሳት፤ መቀንጠብ፤ መጨመር

. የሴቲቷን ቁንጥር መለጠጥ

. የሴቲቷ ቁንጥር በ አካባቢው ያለውን ስጋ በማቃጠል ማስወገድ

.የሴቲቷን ብልት በመቧጠጥ በቁንጥሯ አካባቢ ያለውን ስጋ መግፈፍ (gishiri cuts)

እነዚህ በርከት ያሉ ድርጊቶች በዚህ በሴቶች ልጆች ግርዛት ላይ እየተካሄዱ ያሉት ሴቶችን አስከፊና አስቃቂ ጉዳት ላይ እንዲወድቁ እያደረጋቸው ነው፤ አንዳንዶቹም እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ የማይድኑት ስቃይ ላይ ጥሎአቸዋል

ማንኛውም የሃይማኖት መጽሐፍት ለምሳሌ ቶራ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቁራን ስለ ሴቶች ግርዛት አይጠቅሱም፤ ጥቂት የእስልምና ጽሑፎች ግርዛትን የሚደግፉ አሉ ስለሚሉ በእስልምና ትምህርት መስጠት ተገቢ ነው ይላሉ

ሆኖም በ22<sup>nd</sup>, 23<sup>rd</sup> November 2006 በርካቶች ታላላቅ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ከተለያዩ አገሮች ተወክለው ዓለም አቀፋዊ ስብሰብ በ አል አዝሃር ዩኒቨርሲቲ በታላቁ የኢጅፕት ሙፊቲ ፕሮፊሰር ዶክተር አሊ ጉማ አ አነሳሽነት ተሰበሰቡ፤ በርካታ የሕክምና ሪፖርቶች ከዓለም አቀፍ ሐኪሞች ማለት ከኢጅብት፣ ከኢትዮጵያ አንዲሁም ከጀርመን በቀረበው በቂ መረጃ መስረት ይህ የሴቶች ግርዛት ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ስለሆነ መቆም እንዳለበት ሁሉም ተስማምተው ይህ አድራጎት የሚቆጠረው እንደ ቅጣት፣ ማጥቃት እና ሰብአዊ መብትን መንፈግ ስለ ሆነ ወንጀል ነው ብለው በማመን ይህንኑ ጎጂ ልምድ ከእስልምና ባህል መቆም እንዳለበት ወስነዋል

በስብሰባው ላይ የተግኙት የሃይማኖት መሪዎች የሚከተሉት ናቸው

- \* ታላቁ ሙፊቲ ከበጎ አድራጎት የ አል አዝሃር ፕሮፊሰር ዶክተር አሊ ጉማ አ
- \* ትላቁ ሴክ የ አል አዝሃር ፕሮፊሰር ዶክተር ሙሃመድ ሰይድ ታንቲአዊ
- \* የግብፅ ሃይማኖት ሚኒስትር ፕሮፊሰር ዶክተር ሙሃመድ ሃሚድ ዛካዝክ
- \* ከ ቻድ ሼክ ሂሲን ሃሳን አበካር
- \* ከ ማሊ ኢማም ማክሃማማአዱ ዲአሎ
- \* ከ ማሪታኒያ ኢማም በል ኢልቢቼር
- \* ከ ኢትዮጵያ ሼክ ሙሃመድ ደራሳ
- \* ከ አውስትራሊያ ኢማም ታራፋ ባርጋጃቲ

በ July 2013 አንድ ግብፃዊ ዶክተር የ 12 ዓመት ሴት ልጅ ላይ ግርዛት በሚያካሂድበት ወቅት ልጅቷ በዚህ ምክንያት ስለሞተች ይህ ዶክተር May 2014 ለፍርድ ቀርቧል፤ ይኸውም በግብጽ የመጀመሪያ ተክሳሽ ዶክተር ሲሆን ሕጉ ግን ከተደነገገ ብዙ ዓመታት ሆኖታል

የኒው ሳውዝ ዌልስ የትምህርት ፕሮግራም ስለ ሴቶች ግርዛት በዚህ ልምምድ ያላፉትን ሴቶች እንዴት ስለ ጤንነታቸው እንክብካቤ ማድረግ እንዳለባቸው የተለያዩ ኢንፎርሜሽንና የጤና ጥበቃ ትምህርት በመስጠት ገለጻ፤ ውይይት በማዘጋጀት ሴቶችን በማስረዳት ስለ ሕይወታቸው እንዲያውቁ እንዲታሰቡ እንዲመርጡ ያስታጥቃቸዋል ይህ ፕሮግራም ስልጠና የሚሰጠው ለሴቶችና ለወንዶችም ነው፤ ከዚህ የግርዛት ልምምድ የምጡትን ሕብረተሰብ ነው ያሚያገለግለው ይኸውም ስልጠናው የ11 ክፍለ ጊዜ አለው፡ ለሴቶች በሴቶች ስልጠናው ይሰጣል፤

የወንዶች ጤና አጠባበቅ ስልጠና የ7 ክፍለ ጊዜ ነው፡ ይኸውም ስልጠናው ይሚካሄድው በውንዶች ነው

የሁለቱም ፕሮግራም ተቀናጅቶ የተውጣጣውና የተዘጋጀው የግርዛትን ልምምድ ከሚያደርጉ ሕብረተሰብ ኮሚቴዎችን በመሰብሰብ አስፍላጊውን ኢንፎርሜሽን በመመካከርና በማሰባሰብ በደንብ የተጠና ነው ስለዚህም ወደ ኒው ሳውዝ ዌልስ ለሚመጡ ስደተኞች ተዘጋጅቶ ይገኛል

ድጋፍ፡ ይህንን ፕሮግራም የተሳተፉ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ፕሮግራሙ ለሕብረተ ሰባቸው ጠቃሚ ሆኖ ስላግኙት ትምህርቱን በብዙ በመደገፍ እንዲሁም ይህን ጎጂ ልምምድ እንዲወገድ በጭራሽ እንዲቀር ከፍተኛ ድምጽ አስምተዋል

አብዛኛዎቹ እንደውም ለቤተሰቦቻቸው በሚደውሉ ጊዜ ብዙ መልክት በማስተላለፍ ይህ የሚጎዳ ልምድ እንዲቆም እያስተማሩ፡ እያስረዱ ፡ የቀሩትን ሴቶች ዘመዶቻቸውን ይህ ልምምድ እንዳያደርሱባቸው እየገለጹ ነው

ማወቅ ወይም መረዳት ከፈለጉ እባክዎ

የኒው ሳውዝ ዌልስ የትምህርት ፕሮግራም

ስልክ ቁጥር፤ (02) 9840 3877 ወይም (02)9840 3910

የበለጠ ስለ ፕሮግራሙ ማወቅ ካስፈለገዎ በድረ ገጽ: [www.dhi.health.nsw.gov.au/fgm](http://www.dhi.health.nsw.gov.au/fgm)